



അപേക്ഷ

കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിലുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി
കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിലുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി

FMC-2024-01

(IUL)423/423/2024/69

കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിലുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി

കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിലുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി

കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിലുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി

19/9/2024

കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിലുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി
കുടുംബശ്രീയുടെ കീഴിലുള്ള വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി

<p>موسسه پژوهش</p> <p>موسسه پژوهش - مرکز تحقیقات و توسعه - سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی</p> <p>تاریخ: 08 شهریور 1403</p> <p>شماره: 13:15</p>	<p>(-)</p>	<p>21</p>
<p>مبلغ 5,000.00 (پنج هزار تومان) - هزینه</p>	<p>(-)</p>	<p>30</p>
<p>مبلغ 60 (شصت تومان) - هزینه</p>	<p>(+)</p>	<p>30</p>
<p>مبلغ 20,000.00 (بیست هزار تومان) - هزینه</p>	<p>(+)</p>	<p>31</p>

شماره 2-

موسسه خبری و نشریات آن

1. **موسسه خبری**
(ر) در مورد موسسه خبری و نشریات آن که در تاریخ 13/9/1403 در تهران تأسیس شده است و فعالیت آن در زمینه نشریات و خدمات خبری است.
2. **موسسه خبری و نشریات آن**
(ر) در مورد موسسه خبری و نشریات آن که در تاریخ 18/2/1404 در تهران تأسیس شده است و فعالیت آن در زمینه نشریات و خدمات خبری است.
3. **موسسه خبری و نشریات آن**
(ر) در مورد موسسه خبری و نشریات آن که در تاریخ 13/9/1403 در تهران تأسیس شده است و فعالیت آن در زمینه نشریات و خدمات خبری است.
4. **موسسه خبری و نشریات آن**
(ر) در مورد موسسه خبری و نشریات آن که در تاریخ 13/9/1403 در تهران تأسیس شده است و فعالیت آن در زمینه نشریات و خدمات خبری است.
5. **موسسه خبری و نشریات آن**
(ر) در مورد موسسه خبری و نشریات آن که در تاریخ 13/9/1403 در تهران تأسیس شده است و فعالیت آن در زمینه نشریات و خدمات خبری است.

3. አጠቃላይ መረጃ

4. የሥራ/የትምህርት/የሥነ-ምግባር ደንብ

10. የሥራ ደንብ (ሀ) የሥራ ደንብ ማዘጋጀት ለሥራ ስራ ማድረግ ይገባል።

(ለ) የሥራ ደንብ ማዘጋጀት ለሥራ ስራ ማድረግ ይገባል።

የሥራ ደንብ ማዘጋጀት ለሥራ ስራ ማድረግ ይገባል።

(ሐ) የሥራ ደንብ ማዘጋጀት ለሥራ ስራ ማድረግ ይገባል።

11. የሥራ ደንብ (ሀ) የሥራ ደንብ ማዘጋጀት ለሥራ ስራ ማድረግ ይገባል።

(ለ) የሥራ ደንብ ማዘጋጀት ለሥራ ስራ ማድረግ ይገባል።

(ሐ) የሥራ ደንብ ማዘጋጀት ለሥራ ስራ ማድረግ ይገባል።

12. የሥራ ደንብ (ሀ) የሥራ ደንብ ማዘጋጀት ለሥራ ስራ ማድረግ ይገባል።

(ለ) የሥራ ደንብ ማዘጋጀት ለሥራ ስራ ማድረግ ይገባል።

13. የሥራ ደንብ (ሀ) የሥራ ደንብ ማዘጋጀት ለሥራ ስራ ማድረግ ይገባል።

14. የሥራ ደንብ (ሀ) የሥራ ደንብ ማዘጋጀት ለሥራ ስራ ማድረግ ይገባል።

20. (ا) موسسوں نے سرکاری طور پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو سمجھنے کے لیے ایک ورکشاپ منعقد کی۔
 (ب) جی ڈی پی کے لیے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطح کو کم کرنے کے لیے حکومت نے ایک نیا قانون منظور کیا۔
 (ج) ریاستوں نے ایک اور معاہدہ پر دستخط کیا جس میں انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔
 (د) موسسوں نے ایک نیا قانون منظور کیا جس میں انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔
21. (ا) موسسوں نے سرکاری طور پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو سمجھنے کے لیے ایک ورکشاپ منعقد کی۔
 (ب) جی ڈی پی کے لیے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطح کو کم کرنے کے لیے حکومت نے ایک نیا قانون منظور کیا۔
 (ج) ریاستوں نے ایک اور معاہدہ پر دستخط کیا جس میں انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔
 (د) موسسوں نے ایک نیا قانون منظور کیا جس میں انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔
22. (ا) موسسوں نے سرکاری طور پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو سمجھنے کے لیے ایک ورکشاپ منعقد کی۔
 (ب) جی ڈی پی کے لیے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطح کو کم کرنے کے لیے حکومت نے ایک نیا قانون منظور کیا۔
 (ج) ریاستوں نے ایک اور معاہدہ پر دستخط کیا جس میں انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔
 (د) موسسوں نے ایک نیا قانون منظور کیا جس میں انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔
23. (ا) سرکاری طور پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو سمجھنے کے لیے ایک ورکشاپ منعقد کی۔
 (ب) جی ڈی پی کے لیے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطح کو کم کرنے کے لیے حکومت نے ایک نیا قانون منظور کیا۔
 (ج) ریاستوں نے ایک اور معاہدہ پر دستخط کیا جس میں انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔
 (د) موسسوں نے ایک نیا قانون منظور کیا جس میں انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔
24. (ا) موسسوں نے سرکاری طور پر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو سمجھنے کے لیے ایک ورکشاپ منعقد کی۔
 (ب) جی ڈی پی کے لیے کاربن ڈائی آکسائیڈ کی سطح کو کم کرنے کے لیے حکومت نے ایک نیا قانون منظور کیا۔
 (ج) ریاستوں نے ایک اور معاہدہ پر دستخط کیا جس میں انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔
 (د) موسسوں نے ایک نیا قانون منظور کیا جس میں انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔

25. (ر) موسسه خبری در مورد فعالیت‌های خود در زمینه‌های مختلف، از جمله تولید محتوا، توزیع اخبار و برگزاری رویدادها، گزارش می‌دهد. (موسسه خبری)

(س) موسسه خبری در مورد فعالیت‌های خود در زمینه‌های مختلف، از جمله تولید محتوا، توزیع اخبار و برگزاری رویدادها، گزارش می‌دهد. (موسسه خبری)

26. (ر) موسسه خبری در مورد فعالیت‌های خود در زمینه‌های مختلف، از جمله تولید محتوا، توزیع اخبار و برگزاری رویدادها، گزارش می‌دهد. (موسسه خبری)

27. (ر) موسسه خبری در مورد فعالیت‌های خود در زمینه‌های مختلف، از جمله تولید محتوا، توزیع اخبار و برگزاری رویدادها، گزارش می‌دهد. (موسسه خبری)

(س) موسسه خبری در مورد فعالیت‌های خود در زمینه‌های مختلف، از جمله تولید محتوا، توزیع اخبار و برگزاری رویدادها، گزارش می‌دهد. (موسسه خبری)

28. (ر) موسسه خبری در مورد فعالیت‌های خود در زمینه‌های مختلف، از جمله تولید محتوا، توزیع اخبار و برگزاری رویدادها، گزارش می‌دهد. (موسسه خبری)

(س) موسسه خبری در مورد فعالیت‌های خود در زمینه‌های مختلف، از جمله تولید محتوا، توزیع اخبار و برگزاری رویدادها، گزارش می‌دهد. (موسسه خبری)

29. (ر) موسسه خبری در مورد فعالیت‌های خود در زمینه‌های مختلف، از جمله تولید محتوا، توزیع اخبار و برگزاری رویدادها، گزارش می‌دهد. (موسسه خبری)

(س) موسسه خبری در مورد فعالیت‌های خود در زمینه‌های مختلف، از جمله تولید محتوا، توزیع اخبار و برگزاری رویدادها، گزارش می‌دهد. (موسسه خبری)

(س) موسسه خبری در مورد فعالیت‌های خود در زمینه‌های مختلف، از جمله تولید محتوا، توزیع اخبار و برگزاری رویدادها، گزارش می‌دهد. (موسسه خبری)

(س) موسسه خبری در مورد فعالیت‌های خود در زمینه‌های مختلف، از جمله تولید محتوا، توزیع اخبار و برگزاری رویدادها، گزارش می‌دهد. (موسسه خبری)

፩ ኃይማኖት

30.

(ሀ) ለገንዘብ ጥያቄ ለማቅረብ የሚያስፈልገውን ሰነድ ለማቅረብ ይገባል።

(ለ) ሰነድ ለማቅረብ ይገባል።

(ሐ) ሰነድ ለማቅረብ ይገባል።

(መ) ሰነድ ለማቅረብ ይገባል።

(ሠ) ሰነድ ለማቅረብ ይገባል።

(ረ) ሰነድ ለማቅረብ ይገባል።

፪ ኃይማኖት

31.

(ሀ) ሰነድ ለማቅረብ ይገባል።

(ለ) ሰነድ ለማቅረብ ይገባል።

(ሐ) ሰነድ ለማቅረብ ይገባል።

(መ) ሰነድ ለማቅረብ ይገባል።

የሚከተሉትን ስምዎች ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ማስገባት ይገባል፡

(ሀ) የሚከተሉት ስምዎች ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ማስገባት ይገባል፡

32. (ሀ) የሚከተሉት ስምዎች ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ማስገባት ይገባል፡

(ለ) የሚከተሉት ስምዎች ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ማስገባት ይገባል፡

(ሐ) የሚከተሉት ስምዎች ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ማስገባት ይገባል፡

(ኀ) የሚከተሉት ስምዎች ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ማስገባት ይገባል፡

(ሁ) የሚከተሉት ስምዎች ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ማስገባት ይገባል፡

(ሁ) የሚከተሉት ስምዎች ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ማስገባት ይገባል፡

33. (ሀ) የሚከተሉት ስምዎች ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ማስገባት ይገባል፡

(ለ) የሚከተሉት ስምዎች ለማረጋገጥ ለሚያስፈልጉት ሰነድ ማስገባት ይገባል፡

የሚከተሉት ስራዎች ለማጠናቀቅ ይገባሉ፡፡
የሚከተሉት ስራዎች ለማጠናቀቅ ይገባሉ፡፡

34. (ሀ) የሚከተሉት ስራዎች ለማጠናቀቅ ይገባሉ፡፡
የሚከተሉት ስራዎች ለማጠናቀቅ ይገባሉ፡፡

የሚከተሉት ስራዎች ለማጠናቀቅ ይገባሉ፡፡
የሚከተሉት ስራዎች ለማጠናቀቅ ይገባሉ፡፡

(ለ) የሚከተሉት ስራዎች ለማጠናቀቅ ይገባሉ፡፡
የሚከተሉት ስራዎች ለማጠናቀቅ ይገባሉ፡፡

3 - ክፍል

ገጽ 1

1 - ገጽ

የግብርና ስርዓት ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉ የግብርና ሰነድ		
ቁጥር	የግብርና ሰነድ	#
✓		
የግብርና ስርዓት ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉ የግብርና ሰነድ		
1.	የግብርና ሰነድ (ገጽ 2)	
2.	የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ	
3.	የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ	
4.	የግብርና ሰነድ (የግብርና ሰነድ / የግብርና ሰነድ)	
5.	የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ (ገጽ 3)	
6.	የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ	
7.	የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ (የግብርና ሰነድ)	
8.	የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ	
9.	የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ	
የግብርና ስርዓት ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉ የግብርና ሰነድ		
10.	ገጽ 5 "የግብርና ሰነድ" (የግብርና ሰነድ) የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ	
11.	ገጽ 5 "የግብርና ሰነድ" (የግብርና ሰነድ) የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ	
12.	ገጽ 4 "የግብርና ሰነድ" የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ	
13.	ገጽ 4 "የግብርና ሰነድ" የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ	
የግብርና ስርዓት ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉ የግብርና ሰነድ		
14.	የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ	
15.	የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ	
16.	የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ	
17.	የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ	
የግብርና ስርዓት ለማረጋገጥ የሚያስፈልጉ የግብርና ሰነድ		
18.	የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ	
19.	የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ	
20.	የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ/የግብርና ሰነድ	

<p style="text-align: center;">۳ - ۱۰</p> <p style="text-align: center;">۱۰</p>		
<p>۱. ۱۰</p>		
-1.1	سورہ	
-1.2	سورہ	
-1.3	سورہ	
-1.4	سورہ	
-1.5	سورہ	
-1.6	سورہ	
-1.7	سورہ	
-1.8	سورہ	
<p>۲. ۱۰</p>		
#	سورہ	۱۰
#	سورہ	۱۰
#	سورہ	۱۰
#	سورہ	۱۰
<p>۳. ۱۰</p>		

بخش پنجم - 5				
فصل سوم (مبانی) اصول و مبانی کارشناسی و مشاوره				
موضوعات تخصصی و کاربردی کارشناسان و مشاوران				
#	موضوعات تخصصی	موضوعات کاربردی	موضوعات پایه	موضوعات تخصصی (در صورت لزوم)
	جمعاً			

توجه: این سند شامل 25 ماده است که در ادامه آمده است.

1. موضوعات تخصصی و کاربردی کارشناسان و مشاوران در زمینه‌های مختلف عبارتند از:
 - تخصصات پایه
 - تخصصات کاربردی
 - تخصصات پایه
 - تخصصات کاربردی
 - تخصصات کاربردی
 - تخصصات پایه (در صورت لزوم)
2. موضوعات تخصصی و کاربردی کارشناسان و مشاوران عبارتند از:
 - تخصصات پایه
 - تخصصات کاربردی
 - تخصصات پایه
 - تخصصات کاربردی
 - تخصصات کاربردی
 - تخصصات پایه (در صورت لزوم)
3. این سند شامل 25 ماده است که در ادامه آمده است.
4. این سند شامل 25 ماده است که در ادامه آمده است.

විෂය - 6

මණර ප්‍රතිපත්ති මගින් වර්ධනය කිරීමට නියමිත වෛරස සහිත වශයෙන්

වර්ධනය කිරීමේ වර්ගය	වර්ධනය කිරීමේ කොටස	වර්ධනය කිරීමේ ප්‍රමාණය
80	වර්ධනය කිරීමේ කොටස / වර්ධනය කිරීමේ කොටස $\times 80$ (වර්ධනය කිරීමේ කොටස සහ වර්ධනය කිරීමේ කොටස) (වර්ධනය කිරීමේ කොටස)	වර්ධනය කිරීමේ ප්‍රමාණය
10	වර්ධනය කිරීමේ කොටස / වර්ධනය කිරීමේ කොටස $\times 10$ (වර්ධනය කිරීමේ කොටස සහ වර්ධනය කිරීමේ කොටස) (වර්ධනය කිරීමේ කොටස)	වර්ධනය කිරීමේ ප්‍රමාණය
05	වර්ධනය කිරීමේ කොටස / වර්ධනය කිරීමේ කොටස $\times 05$ (වර්ධනය කිරීමේ කොටස සහ වර්ධනය කිරීමේ කොටස) (වර්ධනය කිරීමේ කොටස)	වර්ධනය කිරීමේ ප්‍රමාණය
05	වර්ධනය කිරීමේ කොටස / වර්ධනය කිරීමේ කොටස $\times 05$ (වර්ධනය කිරීමේ කොටස සහ වර්ධනය කිරීමේ කොටස) (වර්ධනය කිරීමේ කොටස)	වර්ධනය කිරීමේ ප්‍රමාණය
100		වර්ධනය කිරීමේ ප්‍රමාණය

September 19, 2024

ބަންދު 7 -

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

Form of Bid Security (Bank Guarantee)

WHEREAS,[name of Bidder] (hereinafter called “the Bidder”) has submitted his Bid for the Tender no.....issued by the Ministry of Education onfor Supplying/Purchasing of[name of Contract] (hereinafter called “the Bid”).

KNOW ALL PEOPLE by these presents that We [name of Bank] of [name of country] having our registered office at (hereinafter called “the Bank”) are bound unto[name of Purchaser] (hereinafter called “the Purchaser”) in the sum of *..... for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.

SEALED with the Common Seal of the said Bank thisday of20.....

THE CONDITIONS of this obligation are:

- (1) If, after Bid opening, the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of Bid;
- or
- (2) If the Bidder having been notified of the acceptance of his Bid by the Purchaser during the period of Bid validity:
 - (a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, if required; or
 - (b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instruction to Bidders; or
 - (c) does not accept the correction of the Bid Price pursuant to Clause 27,

* The Bidder should insert the amount of the Guarantee in words and figures denominated in Maldivian Rufiyaa. This figure should be the same as shown in Clause 16.1 of the Instructions to Bidders.

we undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Purchaser’s having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This Guarantee will remain in force up to and including the date days after the deadline for submission of bids as such deadline is stated in the Instructions to Bidders or as it may be extended by the Purchaser, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee should reach the Bank not later than the above date.

DATE..... SIGNATURE OF THE BANK

WITNESS SEAL

[signature, name, and address]

September 19, 2024

ބޭނުންކުރާ 8 -
ކަނޑުކަނޑުކުރާ ޖަހާމަސައްކަތް

Form of Performance Bank Guarantee (Unconditional)

To:
[name & address of Purchaser]
.....
.....

WHEREAS [name and address of Supplier] (hereinafter called "the Supplier") has undertaken, in pursuance of Contract No. dated to execute [name of Contract and brief description of Works] (hereinafter called "the Contract");

AND WHEREAS it has been stipulated by you in the said Contract that the Supplier shall furnish you with a Bank Guarantee by a recognized bank for the sum specified therein as security for compliance with his obligations in accordance with the Contract;

AND WHEREAS we have agreed to give the Supplier such a Bank Guarantee;

NOW THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of the Supplier, up to a total of *..... [amount of Guarantee] [amount in words], such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is payable, and we undertake to pay you, upon your first written demand and without cavil or argument, any sum or sums within the limits of [amount of Guarantee] as aforesaid without your needing to prove or to show grounds or reasons for your demand for the sum specified therein.

*An amount is to be inserted by the Guarantor, representing the percentage of the Contract Price specified in the Contract, in Maldivian Rufiyaa.

We hereby waive the necessity of your demanding the said debt from the Supplier before presenting us with the demand.

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of the Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between you and the Supplier shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition, or modification.

This Guarantee shall be valid until the date of issue of the Defects Correction Certificate.

SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR
Name of Bank
Address
.....
Date

September 19, 2024

9 - ބަންދުކުރުމުގެ ފޯމް

ފޯމް ޖެނެރަލް ޕްރޮވިޑް ޕްރޮސެކިއުޓް ޕްރޮސެކިއުޓް

Form of Bank Guarantee for Advance Payment

To:
[name & address of Purchaser]
.....
.....

[name of Contract]

Gentlemen:

In accordance with the provisions of the Conditions of Contract, of the above-mentioned Contract,
.....[name and address of Supplier] (hereinafter called "the Supplier") shall deposit with
..... [name of Purchaser] a Bank Guarantee to guarantee his proper and faithful performance under the said Clause of the Contract in an amount of[amount of Guarantee]
.....[amount in words].

We, the
[Bank or Financial Institution], as instructed by the Supplier, agree unconditionally and irrevocably to guarantee as primary obligator and not as Surety merely, the payment to
[name of Purchaser] on his first demand without whatsoever right of objection on our part and without his first claim to the Supplier, in the amount not exceeding *.....
[amount of Guarantee]..... [amount in words].

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between
.....[name of Purchaser] and the Supplier, shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition, or modification.

* An amount is to be inserted by the Bank or Financial Institution representing the amount of the Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa.

This Guarantee shall remain valid and in full effect from the date of the advance payment under the Contract until
.....[name of Purchaser] receives full repayment of the same amount from the Supplier.

Yours truly,

SIGNATURE AND SEAL:

NAME & ADDRESS OF BANK/INSTITUTION

سۆزۈم - 4

تاسۋىخ ئىزاچ ۋە سۆزۈم	
سۆزۈم ئىزاچ ۋە سۆزۈم ئىزاچ	سۆزۈم ئىزاچ
<p>سۆزۈم ئىزاچ ۋە سۆزۈم ئىزاچ</p> <p>سۆزۈم ئىزاچ ۋە سۆزۈم ئىزاچ</p> <p>سۆزۈم ئىزاچ ۋە سۆزۈم ئىزاچ</p>	33.1
<p>سۆزۈم ئىزاچ ۋە سۆزۈم ئىزاچ</p> <p>سۆزۈم ئىزاچ ۋە سۆزۈم ئىزاچ</p>	33.2
<p>سۆزۈم ئىزاچ ۋە سۆزۈم ئىزاچ</p> <p>سۆزۈم ئىزاچ ۋە سۆزۈم ئىزاچ</p>	33.3
<p>سۆزۈم ئىزاچ ۋە سۆزۈم ئىزاچ</p>	33.4
<p>سۆزۈم ئىزاچ ۋە سۆزۈم ئىزاچ</p>	37


سورس فم - 5

سورس فم / سورس فم / سورس فم / سورس فم / سورس فم

سورس فم / سورس فم / سورس فم / سورس فم / سورس فم / سورس فم / سورس فم / سورس فم / سورس فم / سورس فم

سورس فم .1

EAST ENTRY



BOUNDARY WALL / SITE PLAN

SCALE 1:200





NOTE:

100 mm HOLLOW BLOCK WALL WITH
 20mm PLASTERING, GROUND SMOOTH IN
 SELECTED OUTDOOR PAINT FINISH

GATE EXACT EXISTING LOCATIONS ON SITE PLAN MAY VARY


BACK ENTRY

BOUNDARY WALL ELEVATION




COLUMN SC @3000mm SPACING

CB - CAPPING BEAM





COLUMN



TB (BOUNDARY WALL)



BOUNDARY WALL DETAILS




BOUNDARY WALL SECTION DETAIL



NOTE
- REFER TO SITE PLAN FOR LOCATION AND DIMENSION OF BOUNDARY WALL



PLAN



NOTE: LOGO TO BE PLACED AT THE CENTER OF THE GATE

ELEVATION
GATE DETAILS

SCALE 1:20

15mm THK. ENGRAVED PORTIONS

- FRAME MATERIAL: Steel gate frame 2.5mm thick GI sections RHS
- All steel members and GI SHS to be applied with 2 coats of anti-corrosive paint with epoxy finishing paint
- Allowance shall be made to fix pad lock in Gates
- Cover for foundation pads and foundation beams shall be 50mm
- Cover for columns (GC) and (MC) shall be 40mm
- Concrete shall be of grade C25
- All concrete cold joints shall be cast with bonding agent

۱- در صورتیکه در جلسه علنی مورخه ۱۳۰۳/۰۹/۱۹، در خصوص درخواست آقایان ...
 ۲- در صورتیکه در جلسه علنی مورخه ۱۳۰۳/۰۹/۱۹، در خصوص درخواست آقایان ...
 ۳- در صورتیکه در جلسه علنی مورخه ۱۳۰۳/۰۹/۱۹، در خصوص درخواست آقایان ...
 ۴- در صورتیکه در جلسه علنی مورخه ۱۳۰۳/۰۹/۱۹، در خصوص درخواست آقایان ...